

የፌዴራል ዋና አዲተር መ/ቤት



የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ
የ2011 በጀት ዓመት ሂሳብ አዲት ሪፖርት

ግንቦት /2012

አዲስ አበባ



የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ
የ2011 በጀት ዓመት ሂሳብ አዲት ሪፖርት

የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የተመደበለትን በጀት በፋይናንስ አዋጅ፣ደንብ እና በተከታታይ በወጡ መመሪያዎች መሠረት ለታቀደለት ዓላማ ማዋሉን እንዲሁም ሂሳቡ በመንግሥት የሂሳብ አያያዝ ሥርዓት መሠረት መያዙንና የመንግሥት ሃብትና ንብረት በሚገባ መጠበቁን ለማረጋገጥ ከዚህ ሪፖርት ጋር የተያያዙትን የ2011 በጀት ዓመት የሂሳብ ሪፖርቶች እና የሂሳብ ማስታወሻዎችን አዲት አድርገናል፡፡

የሂሳብ ሪፖርቶቹን የማዘጋጀት ኃላፊነት የቦርዱ ሥራ አመራር ሲሆን፤ የሂሳብ ሪፖርቶቹን አዲት በማድረግ ሙያዊ የአዲት አስተያየት መስጠት ደግሞ የፌዴራል ዋናው አዲተር መ/ቤት ኃላፊነት ነው፡፡

አዲቱ የተከናወነው የፌዴራል ዋና አዲተር መ/ቤትን ለማቋቋም በወጣው አዋጅ ቁጥር 982/2008 ለመ/ቤታችን በተሰጠው ሥልጣን መሠረት ዓለም አቀፍ የአዲት ደረጃዎችን መሠረት በማድረግና የዋና አዲተርን የአዲት ሥልት በመከተል ነው፡፡እነዚህን የአዲት ደረጃዎች መከተል አዲቱን በሚገባ አቅደን በመሥራት በተዘጋጁት የሂሳብ ሪፖርቶች ላይ አጥጋቢ የሆነ ማረጋገጫ/የአዲት አስተያየት/ ለመስጠት ያስችለናል፡፡

ለአዲቱ ሥራ መሠረት የሆኑት ቦርዱ ያቀረባቸው የሂሳብ ሪፖርቶች፤ መዛግብት ደጋፊ ማስረጃዎች እንዲሁም በቦርዱ ሥራ አመራር የተሰጡ ማብራሪያዎች ናቸው፡፡

አዲቱ የተከናወነው የዓመቱን የሂሳብ እንቅስቃሴ ሊወክሉ የሚችሉ ናሙናዎችን በመውሰድ በጥልቀትና በዝርዝር አዲት በማድረግ ነው፡፡

የሚከተሉት የቦርዱ የሂሳብ ሪፖርቶች ከዚህ የአዲት ሪፖርት ጋር ተያይዘው ቀርበዋል፡፡

- የገቢ/የዕርዳታ/የብድር ሂሳብ ሪፖርት
- የመደበኛ ወጪ ሂሳብ ሪፖርት
- የተሰብሳቢ ሂሳቦች ሪፖርት
- የተከፋይ ሂሳቦች ሪፖርት
- የዝውውር ሂሳቦች ሪፖርት
- የሂሳብ ማመዛዘኛ ሪፖርት



የቦርዱን የሂሳብ ሪፖርቶች ጉልህ የሆነ ግድፈት የሌለባቸው፤ በአዋጅ በተፈቀደው በጀትና በመንግሥት የሂሳብ አያያዝ ሥርዓት መሠረት በትክክል የተዘጋጁ እና የተሰበሰበው ገቢ፤ የተከፈለው ወጪ እና የበጀት አጠቃቀሙ የፋይናንስ አስተዳደርን አዋጅ ደንብና መመሪያ የጠበቁ መሆኑን ለማረጋገጥ አዲት ሲደረግ፤

ወጪ

1. ደጋፊ ማስረጃ ሳይቀርብለት ለቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎት የፍጆታ ክፍያ በድምሩ ብር 550,180.59 ወጪ ሆኖ ተገኝቷል፡፡
2. የተሟላ ማስረጃ ሳይቀርብለት የስልጠና ወጪ በድምሩ ብር 240,643.36 ክፍያ ተፈጽሞ ተገኝቷል፡፡
3. ቦርዱ የተለያዩ የዕቃዎች ግዥ ሲፈጽም በተፈላጊ ባህሪያት ዝርዝር (Technical Specification) መሠረት ያልፈጸመ እና ያልታደሰ የንግድ ፈቃድ ካቀረቡ ደርጅቶች በድምሩ በብር 393,330.99 ግዥ ያከናወነ መሆኑ ታውቋል፡፡

በጀት፤

4. ከመደበኛ በጀት ብር 83,050.10 ከተደለደለው በላይ ወጪ ሆኖ ተገኝቷል፡፡

ከላይ ከተራ ቁጥር 1 እስከ 4 ከተገለጹት በስተቀር በእኛ አስተያየት የመ/ቤቱ የሂሳብ ሪፖርቶች በበጀት ዓመቱ እስከ ሰኔ 30 ቀን 2011 ዓ.ም የተሰበሰበውን ገቢ የተከፈለውን ወጪና የበጀት አጠቃቀሙን በአጥጋቢ ሁኔታ ያሳያሉ፡፡


ትኩረት የሚያሻቸው ጉዳዮች

5. በወቅቱ ያልተወራረደ ብር 25,093,778.33 የተሰብሳቢ ሂሳብ ተገኝቷል፡፡
6. ለቦርዱ ከተደለደለው መደበኛ በጀት ውስጥ ብር 260,483,923.77 ሥራ ላይ ያልዋለ መሆኑ ታውቋል፡፡

ሌሎች ጉዳዮች

ንብረት

- በበጀት ዓመቱ የንብረት ቆጠራ ቢደረግም ተመዛዝኖ ከወጪ ቀሪ ያልተረጋገጠ መሆኑ ተረጋግጧል፡፡
- የቋሚ ንብረት በሞዴል 19 ሲገባም ሆነ በሞዴል 22 ሲወጣ የተመረተበት የፋብሪካ ቁጥር (ሴሪ ቁጥር) ያለመመዝገቡ ታውቋል፡፡



- አንድ ተሽከርካሪ የሰሌዳ ቁጥር UN-0078 እና 4-10696 ሊብራ የሌላቸው ፣
- የውስጥ አዲት ሪፖርት በሪፖርት ማቅረቢያ የጊዜ ሰሌዳ መሠረት ያልቀረበ መሆኑ ታውቋል፡፡

ከሰላምታ ጋር

ቀን _____

